

የኢትዮጵያው እውለዎን መልእኩት

1 በአዲቶናንድ በለንበሳውቸው ተተክሏችን
በሆነዎች በከርስቲያን አያዝና ተኋላዋ የከ
ጠዋቶ አያዝና እዋርቃ ከሆነዎች ከተው-
ለሰ፡
²በአምስት አመሌካቶ ልሸ ለሆነዎች ለጠ-
ቀመጥበ፡
ከከነባለሁበኩል እኩይታች፣ ክኩታችን
ከከርስቲያን አያዝና ጋዜጣ ምስረጃ፡ ለሰ
የምም ይህን፡፡
ከከለተኛ የአማ መምሮራን ሲለ መጠበቅ
የተሰጠ ማስጠረቃቁቃይ

³ወደ መቁጽንና በረሃው ገብ የዳራ
እንዳሁሁም እንዳንድ ስምም ክልጋግልሁ
የሰነድ ተምህር እንዳይደስተምኑ ተዘዋው
ዘንድ በዘመው በእኔበት ተቀመጥ ደግሞው
ለተረከትና መጨረሻ ለለለው የተቋልፈት
ታሪክ ልማትዎን አሳልፈው እንዳይሰጣ
ለሁዋጥው:: እነዚህ ነገሮች በለምነት ከሆ
ነው ካለባቸውበት ሆኖ ይልቅ ክርክሩ የ
ሚያለ:: የዚህ ተሳካሬ በሌሎግ ገን ክንዳል
ፈለጉ ክቡር ገለፅ እንዳሁሙም ክልዕናነትና
ለምነት የሚገኘ ፍቃር ነው:: እንዳንድናቻ
ከእኔሁህ ነገሮች ዝወር በለው ወደ ክፍቱ
ዝግኑር ተመልዋዋል:: የአሁን መምሃዬን ለመ
ሆን ይፈልጋል:: ሆኖም ለለማድናገኘት ወይም
አሉጋጠዥ ለለማግኘቱለት ነገር አያ
ወቀም::

87. Ե՞ն այ Առաջու Խետափարի՞ ։ Կայ
տահից տմբո՞ ՀՀՈՎ.ՔԱՀ: 9. ԶԴՊԳՄ
հայ ՔԴՈՒԹՈՒ ԱՀՅԵՒ.ՔՅ ՀԵՄՄ: Ահա
ԴԱՀԱԾԴԴ ԱՈՄԹՀԻ: ՃՇԴ ԽՊԱՆ
ԱԽԱ ԱԼԱԴԴՄՈՒ ԱՇԽԱՀԱԴՀԻ: ՔԲԸՆ
ԱԼԱԴԴՄՈՒ ԽՊԱՆԱԿԱՐԱ ԱՄՀՅՀԿ: ԱԳԴԴ
ՀՀԴԴՀՄՈՒ ԱՄՀՅՀԸՆ: ԱՆԳՈՆ ՂԵՔԴ
ՏՄԲՈ՞ ՀՀՈՎ.ՔԱՀ: 10. ԱՀՀԸՆՄ ԱԽՊՅ-
ՔՅ: ԽՈՅՉ ԱՅ ԱՄԴԴԴ ՄԵՋԴԻ: ՈԽ-
ԱՄՀՅՀՈՒ ԱՄՀՅՀԻ: ԱՄԴԴԴՀԻ: ՈԽ-
ԱՄՀՅՀՈՒ ԱՄՀՅՀԱ: ԵՎԴՄ ԲՄԴՄՅ ԴԵՄԸՆ-
ԱՄՀՅՀՀՀ ԱԱ. ԽՈ: 11. ԲԸ ԵՎԴՄ ԴԵՄԸՆ-
ՈԽ-ՀՆ ԽՊԱՆԱԿԱ ԱԽՆ ՈԽԸՆ ԽԸՆ
ՔԵ-ԱԸ ՄԵՋԴ ԱՅ ԲՄԴՄՅ ԽՈ:

ለአው-.ለስ የተሰጠው የኔታ ግር
 12በአገልግሎቱ በመጀምሮ ተማሪና እድርት
 የቆጠረቸዋን ማረጋገጫ የሰጠኝን ቤት-ቻን
 ከርስተኩ አያየትና አመሰግናለሁ:: 13መጀምሮ
 እኩ ከዚህ በረት ተሳይሱ እኩዎችና በመቀቅ
 የጊበርሃ በመጀምሮ፣ በላማውቃና በላማሙን

1:7 $\Phi^{\#}38:2$
 $\lambda\lambda_4:11$
 1:8 $\Phi^{\#}7:12$
 1:9 $\Phi^{\#}3:19:15:23$
 1:10 $1m:\Phi^6:3$
 $\Phi^{\#}11:13$
 4:3 $\Phi^{\#}1:19:2:1$
 1:11 $\Phi^{\#}2:7$
 $\Phi^{\#}24:4:\Phi^1:3$
 1:12 $dh^{\#}9:15:$
 $\lambda\lambda_4:13$
 1:13 $\Phi^{\#}16:$
 $dh^{\#}8:3:26:9$

 1:14 $2\Phi^C4:15:$
 $1\Phi^{\#}1:32:m^{\#}1:13$
 1:15 $\Phi^{\#}C2:1$
 $\Phi^{\#}3:17:1m:\Phi^3:31:$
 4:9:2 $m,\Phi^2:11:$
 $\Phi^3:8$
 1:16 $\Phi^{\#}13:$
 $\Phi^{\#}25:46:$
 $\Phi^{\#}3:15:2:C^{\#}24:$
 1:17 $\Phi^{\#}2:11:36:$

¶4:15:1
1:9,¶6:16;¶6:25
¶1:15:3
¶1:18 ¶2:
1:19¶4:14:6:12:
2:0,¶2:3:3:4:7
1:19 ¶5:6:12:23:
1:19,¶6:21:
2:0,¶2:18
1:20 1:¶C5:5:
2:0,¶2:17:
2:0,¶2:14
2:1 1:¶6:18
2:2 1:¶6:10:
¶C9:13:1:
1:19,¶3:16:4:7:
8:6;3:5:6:11:
2:0,¶3:5:5:¶C1:
2:3 1:¶14:7:
1:19,¶5:4
2:4 1:¶18:23:32:
3:3:11:¶h3:17:
¶C9:11:14:
1:19,¶4:10:
2:0,¶2:25
-¶f1:11:2:11:
1:0:10:26:2:¶T3:9:
2:5 1:¶6:4:
¶C9:11:3:19:29:30:
10:12:¶A3:20:

Ուրցանսդ՝ Թահեր Եթշահամա: ¹⁴ ՈՒ
ԸՆՔԸ ՀԵՐԱՆ ԽՄԿԴ-Ն ՀՅՈՒՆԴ-Ը ԳԻՇ
ԵՎԿ ՔԵՖ-ԴՆ ԶՃ ԵՒՂԱՂԱՅ: ¹⁵ ԻՆԸ
ԶՃ ԽԸ ԳԱՐՄ ՄՊԻ ԲՊԸԼՄ ՓԱ ՀՄ-
ՆԴ-Ը ՋՄ ԱԾ: Ա ՓՈՂՄ ԲՊԸԼՊ ՀՄ:

ի՞ուհագիշքո ՓԳ ՀԵ ՆՇ: ¹⁶ԿԸ ՄՇ
ԽԸԸՐՈ Հ.Բ.Ը. ՈՂԸԸՐ. ԱՊ.ՔՊՒՆԳ ՔԱ
ՂԱՄՎ ՖԱՔՎԴ ԼՊ.ԳՈԱ. ՄՈՒ ՔԱ
ԱՓ. ԴԵՄԱՀԱԿ Ի՞ՈՒհԱԳԻՇՔ ՓԳ ՈՄ
ՅԱ-Դ ՈՂԵ ՀԵԶ ԹՈՂԵ ԽԸԸՐ ՔԴԵ
ԱՇ ԹԱՀԱՇԻ ՀՐԴԱ: ¹⁷ՀՀՄՎԳՍ ԱԼ
ԼՊՊ ԱՄՆՎ: ԼՊ.ՔՊՄ-ԹՎ: ԼՊ.Ք-Ք
Մ-Հ ԱՅ-Վ ԱԿՊԱ ԱՄՆՎ ՅԱ-Մ ԽԱԱ
ԱՄ ՀԱՒ ԱՊԱՄ Ի-ՊԱ ԹՈՂԵ ՔՄ-Դ:
ԱՊՎ:;
¹⁸ ԱԾ Ո.Պ-ԵՎՈ ՄՅ: ՀԱՓՃ-Վ ՈՂ
ՀՅ-Դ ՈՒԴՎԱՎ ԴՎԱ-Դ ՄՊՎԴ ՔՄ-
ԴՎԱՎ ՀԱՊՎԱՎ: Ը-ԹՎ-Վ ԽԸԸՐ ՈՄ
Խ-Վ ՄՊՎՄ-Վ ԴՎԱ ՀԵԶ-ԴՎԱ ԽՎ:
¹⁹ ՀՄՎԴՎ ՈՂ ԴՎ-Վ Ք-ԸՐ: ՀԵԶ
Ջ-Դ ԴՎ-Վ ԴՎ-Վ ԴՎ-Վ ՈՂԵ ԱԲ. ԱԾ. Հ
ՀԸԸՐՈ ՀԵԶՊ. ՄԸԸՐ ԱԿՊ-Դ
ԴՎ-Վ ՀՏԳ-ՎԱ: ²⁰ ԽԱՆԸՐ-Վ ՄՊՎԻԱ
ՀԵԶԸԸՐՈ ԴՎ-ՎԸՐ: ՔՄ- ԱՇ ԱՊ.Ե
Պ-Վ ՀԱԸԸ ԲԸԸՐ-Վ: ԿՄԵ-ՎԸՐ ՀԱ
ՀԵԶԸԸ ԵՎ-Վ:;

ՀՅԱԻՆ ՈՂՄԱԼԻՒԹ ՔՐԵԱԿ ՄԹՄԸՑ
2 հշուած ԽԱՆ. ԽՆՓԾԳ ԱՄԿԴ ՀԱՒԴ:
ՔՄԱԾԴ ՊՈՇԿ ԱԱՄՎԴ ՍԱ-Է ԱՆ
ՂԱՄ-ԴԾ ԱՊՈ ԱՄՎԾԴ Ս-Ա. ՀԱՅԱԾ
ՀԿ ՀԱՋՊԱԼՄ: ²ՔՄՄՊ ՈՂՄԿԴ-Դ ՄՊՀԱ
ԱՎ ՀԵԹԾԴ ՈՒՔԾՈՒ Ս-Ա: ՈՈՂՄՎ
ՈՂՄՎ ՀԱՅԿԿԾ ԿՎ:: ³ՔՄ ՈՂՄՎԱ
ԱԿԵԾ ՈՒԳԳԴ-Դ Ճ-Դ ՔԾ ՔՄՀ.ՔԾԾ ԿՎ:
ՀԱԾՈ ՈՄՎ Ս-Ա. ՀԱՅ.ԾՆԴ ԽՄԿԴ-Դ
ՄԾ ՊՊՎ ՀԱՅԱԾԾԾ ՔԾ.ԱԾԱ:: ⁵ՀԱՅ
ԽԿԱԾՎԱԿ ԱԼՃ: ՔՄՊԾՊ ՈՂՄԿԱՎԱԿ
ՈՂՄՎ ՄՊԿԱ ՀԱՅ ԱԱՄ-ՃՎ ԱԼ:
ՀԱԾԾՊ ՈՄՎ ՔՄՄՎ ԽԱԾՔԾ Հ.ՔԾԾ
ԿՎ: ⁶Ճ-ԾՊ ՈՂՄՎ Ս-Ա. ԱԿ ՀԵ
ԾԴ ՈՄՎ ՔՄՎ ՈՂՄԿԱՎՄ Ճ-Վ ՄՊ

2:6 *¶* **7** *¶* **20:28:1** *¶* **C1:6:** *1m.* **P6:15:** *¶* **¶** **1:3**
2:7 *¶* **C7:9:15:** *¶* **C7:9:1:2m** *P1:11*

2:8 መፌ24:4+6:31+3:
 13:42+14:1+2;
 አ:ቁ24:5
 2:9 አ:ቁ3:3
 2:10 የ:ቁ31:1+3
 2:11 አ:ቁ3:3+3
 2:12 አ:ቁ5:22
 2:13 አ:ቁ27: 22;
 1:ቁ11:18
 2:14 አ:ቁ3:1+6:1+3:
 2:20 ቁ11:1+3
 2:15 ሰ:ቁ1:14
 3:1 አ:ቁ20:28;
 ሰ:ቁ11:1+6:1+5;
 ቁ1:17
 3:2 ቁ:11:12;
 ሰ:ቁ12:13;
 2:ወ:23:24;
 ቁ:16-8:2:2
 3:3 አ:ቁ16:14;
 1:መ:6:10;
 2:መ:2+3:3+2;
 ቁ:17:10+13:5;
 1:የ:5:2
 3:4 ቁ:12:4+ቁ:1:6
 3:5 ቁ:10:3+2
 3:6 1:መ:6:4+3;
 2:መ:3+4:2+አ:ጥ2:4
 3:7 ቁ:4:1+1;
 2:መ:2:26
 3:8 ሰ:አ1:1;
 1:መ:5:23;
 ቁ:17:2+3
 3:9 አ:ሁ23:1
 3:10 1:የ:5:22
 3:11 ቁ:22:6+የ:3:3;
 ቁ:2:3

11 እንደሆነ ላጥቻቸውም የተከበሩት ቀሚቻቸዋኝ
 ያለሁን ንብረቱ ለክፍትና በነገር ሁሉ የታ
 መሬ ለማስል::

12 ይ:ቁፍት ያኝጋት ማስት ባል መሆኑ
 ይገባቸዋል: ይግሞም ለፋጥቻቸውንና በተ
 በበታቸውን በካግበዏ የሚያስተዳድሩ መሆኑ
 አለባቸው::¹³በአግባቡ የገንዘብ ለራሱቸው
 ተልቅ ከበርሃን በከርስቶስ አየሰ-ለም ባል
 ተወ አገኘት በዘመናቸውንና የጥረሰ::

14 ወደ አንተ ወለ ለመምጣት ተሳፋ
 በደርሃም ይህን ተእዛዝ አይኖራልሁ::¹⁵ይህ
 የምናድናል በዚህ አንቀሳ ለዋጥ ተለ
 ተከተልበት በተ አንድሃት መኖር አንድለበቸው
 እናይታው ነው:: በተዋጊ የአይው ለማሳዬ
 ተከተል በተ ከርስታቸው ይገኘውም የልሱት
 በምድር መወረት ነው::¹⁶የእውጊትም መን
 ፍሳዊ ሲያዙት ምስጠር የለ ተጠጥር ተቀቁ
 ነው::

እርስቦ በሁርጋ ተሰጠው::
 በመንፈሰ ይረዳቁ::
 በመስክር ተቀቁ::
 በአሳዛኝ ተዘረዘሩ::
 በአሳዛኝ በለ-ት ተመና::
 በአርብ በረገ::

ለጠጥቻቸውን የተሰጠ መመሪያ

4 በእላቸቸ አመኖት አንድንጋጀ አጥነ
 ተኋ ከዚው አጋብዳ መኖጥነትና የአጋ
 የንትና ተምህርት አንድማካተሉ መንፈሰ በግ
 ለተ ይገኘው::²እንዲህ ወለው ተምህርት
 መግመጫው ተረጋግዹው በረጋ በረቱ የተ
 መሰ የሀል ከይነዢበቸው ተግባር ወሰት
 ተቀቁ ነው::³እኔሩ፡ ለዋጥ አንድያጠ
 ይከተሉበት:: የሙያናና እውጥናን የሙያ
 ወ-ቀ ለዋጥ ተከተሉበት የሰጠረውን በምስር
 ዓም የሙያበለ-ትና አንድያጠበ የዘለ::⁴አማ
 ቤትበኩር የሰጠረው ማግኘቸውም ንብረት
 ከው ነው::⁵በወሰናና ከተቀበለ-ትም የሙያ
 ወያዥ ንብረት የለም::⁶በወሰናና ተፈልጉ
 በእለ-ት የተቀደሱ ነው::

6 ይህን ተእዛዝ ለመንድቸው በታሳቢ::
 በእኔነት ተፈልጉ ተፈልጉ በተቀበል-ነው መሳካም
 ተምህርት ተጋወቂ የከርስቶስ አየሰ-ለም ባል
 አገልጻ ተሆናሉሁ::⁷አጠቃላይበርሃን ከማ
 የከርብ ሰጋቢ እኔ ተረኞና ከከረጋቸቸ
 ተረጋ ተረጋ ሪፖርት ይፈቀም ለለወነትም

ወይም ተመስክ መብቻው
 15 የወ እናወ ይለ
 15 ወይም ተጥራዋል
 11 ወይም ተጥራዋል ወይም የሥራውያ
 16 እናወ ተቀቁ እውጥ ይለ::
 16 ወይም በክብ

ወይም ተመሳካች መቅዬ
 ፲፭ ነገሮ እርዳ ይላል
 ድ፭ ወይም ተተራጻለች
 ወ፪ ወይም ማስተዋዱው ወይም ዓይቻዎያት
 ወ፪ እያንዲ ይቻል እያነሰ ይላሉ::
 የ፪ ጠዕዥ የኩባ

መንፈልግ አይወቻት ሰነድን አያላጥኩ፡፡ የቅ
ናል በቃቄ ለምምድ ለተቀቻት ነገር ይጠ
ቀማልና፡ ለለወነተኛ መንፈልግ አይወቻት
ሰነድ ማዕረሰበን ዘን ለለሁኔታም ሆነ ለሚ
መጣው አይወቻት ተስፋ ለላለው ለሁሉ
ቁጥር ይጠቀማል፡፡

⁹ይህ ቅል የታሙኬ መ-ለ ለሙ-ለ ሌ-ቁ
በለ-ት የሚገባ ነው፡ ¹⁰ለዘህ ቀለን እናጥራ
ለ፡ እናደከሳሽለንም፡ ይ-ቃውም ለለምቻ
ሁለ በተለይም ለማይሆኑት እናኝ በሆነው
በአየው ካገኘበትናው ተኩስ ለለምናርሱ ነው፡፡

¹¹አነበሱን ነገሮች አካላ፣ አዲተምርም፡፡
¹²መቀተሉትህን ማንም እናፍቻ፡ ነገር ዘን
ለማይሆኑት በንግሥርና በኋይ፡ በፍቻ፡
በአየው ተኩስ እናደከሳሽ ለ-ንግሥም፡፡
¹³እኔ እናለመማ ይ-ረስ ለማያበብ ለመምከ
ርና ለመስለጥና ተ፡፡ ¹⁴ሰማማለምች እና
ቁዎች በአገተት ለራ በቃቄ በተጠበት የተ
ሰጠሁን የዳ በጠቃቄ ተል አት-በል፡፡

¹⁵በዚ ሁ-ለ ማ-ይ-ሆ-ን ያ-ይ ይ-ገ-ኙ በ-እ-
ና-ሁ ነ-ገ-ሮች ለ-ራ አ-ት-በ-ል፡ በ-ት-ቃ-ቄ ወ-ለ
ማ-ቃ-ዎ-፡ ¹⁶አይ-ወ-ቻ-ሁና ለ-ት-ም-ህ-ር-ት-ሁ ተ-ጠ-
ቻ፡ በአነበሱም ድና፡ ይህን በቃቄ-ዳን-
ሁና የሚ-ሰ-መ-ሆ-ም ተ-ድ-ና-ለ-ሁ-፡፡

በለ መ-በ-ቃ-ቻ፡ ለለ ማ-ማ-ለ-ም-ቻና ለለ
የ-ፈ-ይ-ም የ-ተ-ሰ-ጠ ም-ክ-ር

5 እረዳዋውን ለው እንደ አበት-ሁ ቅ-ት
ለህ ም-ክ-ው እንደ በ-ኋ-ይ-ለ ቅ-ል አ-ት-ኋ-
ው-፡፡ ወ-መ-ት ወ-ጋ-ቻ-ን እንደ ወ-ጋ-ጥ-ቻ
ተ-ቀ-በ-ለ-ጥ-ው-፡ ²እንደ-ሁ-ም እ-ና-ደ-ቻ-ን እንደ
እ-ና-ፍ-ቻ-፡ ወ-መ-ት ለ-ቃ-ቄ-ን ወ-ጋ-ም እ-ን-ደ-
ቃ-ቄ- በ-ፍ-ና-ም ወ-ጋ-ና-ም እ-ና-ተ-ገ-ና-ም-ቻ-፡፡

³በአርሱም ተ-ቃ-ቄ- የ-ሁ-ና-ት-ሁ መ-በ-ለ-ቃ-ቻ
ተ-ቃ-በ-ለ-ጥ-ው-፡ ⁴እ-ና-ደ-ት መ-በ-ለ-ቃ-ቻ ሆ-ን ለ-ቃ-
ው-ም የ-ዳ-ይ ለ-ቃ-ቄ- ተ-ና-ይ-ቃ-፡ እ-ና-ለ-ሁ ለ-ቃ-
የ-ራ-ሳ-ጥ-ው-ን በ-ት በ-በ- በ-መ-መ-ቃ-ት-ና ለ-መ-
ቃ-ቃ-ጥ-ው-ው- በ-ቃ-ራ-ት-ና በ-መ-መ-ለ-ሁ-በ-
በ-ለ-ት እ-ና-የ-ት-ቁ-ው-ን ተ-ተ-ገ-ና-ው-፡፡ ይ-ህ
መ-በ-ለ-ቃ-ቻ-ና-፡፡ ⁵በ-ር-ማ-ት መ-በ-ለ-ቃ-ቻ የ-ሁ-ና-ት-ሁ-፡፡
በ-ታ-ቃ-ቄ-ው- የ-የ-ቅ-ና-ር- ተ-ተ-ፋ-ቃ-ና- በ-ጠ-በ-ከ-በ-ት-ሁ-፡፡
ገ-ና-ት ለ-መ-መ-ን ለ-ለ-ት-ና ቅ-ት ተ-ተ-ፈ-ለ-፡፡
ም-ና-ራ-ቅ ይ-ደ-ቃ-ቃ-ን የ-የ-ቅ-ና-ቅ- መ-በ-ለ-ቃ-፡፡ ዘ-ማ-ያ-
የ-ማ-ና-ቅ-ፍ-ብ-ት ነ-ገ-ር እ-ና-ደ-ቅ-ና-ር-፡፡ ይ-ህ-ም-
ተ-አ-የ- ለ-ሌ-ሳ-ብ- በ-ት-፡፡ ⁶እ-ና-ደ ለ-ው ከ-መ-ዳ-
ቃ-፡፡ በ-ተ-ለ-ይ-ም የ-ቅ-ር-ብ በ-ት በ-በ- የ-ማ-ይ-ደ-ረ-ዳ-
ሁ-ኔ የ-ይ-ማ-ጥ-ቅ-ና የ-ኩ-ድ-፡ ከ-ማ-ያ-ም-ና-ም- ለ-ው-
ይ-ዳ-ቅ- የ-ባ-ስ- ከ-ኔ ነ-ው-፡፡ ⁷ይ-ደ-ማ-ቅ- ከ-ኔ-
ለ-ሳ- የ-ሙ-ት- የ-ኤ-ት- ለ-መ-በ-ለ-ቃ- ለ-ው- ከ-ኔ-
አ-ት-ና-፡፡ ይ-ማ-ያ-ም የ-ኩ-ድ- ባ-ኔ- ባ-ስ- የ-ኤ-ት- የ-ኤ-ት-

4:8 መ՞մթ37:9:11:
՞մ՞մ22:4:5;՞մ՞մ33:
՞մ:10:29:30:
1:ո,՞մ6:6
4:9 1:ո,՞մ15:
4:10 1:ո,՞մ16:
՞մ:9:147:2:11
4:11 1:ո,՞մ17:
4:12 1:ո,՞մ17:
1:ո,՞մ17:7:2:4:3:9:
1:ո,՞մ11:14:
2:ո,՞մ11:27:
1:ո,՞մ3:14
1:ո,՞մ6:6:
1:13:0:1:ո,՞մ1:18:
2:ո,՞մ1:6
4:16 1:ո,՞մ11:14
5:1 1:ո,՞մ19:32:
4:9:2:2:6
5:3 Փ:5:16
5:4 Փ:8:
՞մ՞մ12:2:հԱն5:10:
1:16 2:1:ո,՞մ2:3
5:5 Փ:3:16:
Ա:9:2:37:
՞մ՞մ1:10:1:Փ:7:34
1:ո,՞մ3:5
5:6 Ա:Փ15:24:
5:7 1:ո,՞մ4:11:
6:2
5:8 2:8:2:1:
Բ:0: 4

5:10 Փ:16:
Ա:Փ7:44:հԱն9:36:
՞մ՞մ1:2:13:
1:ո,՞մ6:18:
1:ո,թ2:12
5:13 ՞մ՞մ1:29:
2:0:3:11
5:14 1:Փ:7:9:
1:ո,՞մ6:1
5:15 1:Փ:4:10
5:16 Փ:3:5
5:17 հԱն11:30:
հԱ2:29:1:Փ:5:12
5:18 Ա:Ա19:13:
Ա:Ա24:14:15:125:4:
Փ:6:10:10:
Ա:Փ10:7:
1:Փ:9:7:9:14
5:19 1:Փ:18:16:
հԱն11:30
5:20 Ա:Ա13:11:
1:ո,Թ4:2:
Գ:1:1:3:2:15
5:21 1:ո,Թ6:13:
2:ո,Թ4:
5:22 աՄթ18:26:
հԱն6:1:հԱն5:11
5:23 1:ո,Թ2:9

Ուշի Ճեղս ՅՊԱ: 10 Ա:Ճ:7:
ՀՐ: հՀԿ: ՃԵՂՍ ՈՄՓՈԱ: ՔՔ:Հ:ՀՀ:
ՀԿ: ՈՄՓՈԱ: ՔՔ:ՀԿ: ՀԿ:
ՈՒՇ ՊԱՌԱՌ ԱՆ ՃԵՂՍ ՈՄՓՈԱ: ՈՄԱ
ԿՄ ԽՀ: ՔՔ: ՔՔ: ՈՄՓՈԱ: ՃԵՂՍ:
11 ՄՓԴ: ՄՈԱՃ: ՀՐ: ՀՀԿ: ՈՂԱ:
ՄԿ: ՀԿ: ՀԿ: ՔՔ: ՄԿ: ԽՀ:
ԳԱՂԵՔ: ԱԽԸՆԻ: ՈՂԱ: ՔԱ:
ՈՄՔ: ՔԱ: ՈՂԱ: ՔԱ: 12 ՈՒԱ
ՍՄ ԳԵՃ: ՈՂԱ: ԳԵ ՔՄՈԱ:
ՈՄՔ: ՄԵՐ ՊԱՌԱՌ ՔԱ: ԽՀ: ՀԿ: ՀԿ:
ՔԱ: 13 ՈՒԱ: ՄԵՐ ՄԵՐ ՄԵՐ: ՄԵՐ:
ՈՂԱ: ՈՂԱ: ՄՊԱՌ ՔԱ: ՄԵՐ:
ՄԵՐ: ՈՂԱ: ԳԵՄ: ՔՄ: ՀԿ:
4:16 Ա:Վ: 1:ո,Թ1:14:
5:1 Ա:Ա19:32:
4:9:2:2:6
5:3 Փ:5:16
5:4 Փ:8:
՞մ՞մ12:2:հԱն5:10:
1:16 2:1:ո,Թ2:3
5:5 Փ:3:16:
Ա:9:2:37:
՞մ՞մ1:10:1:Փ:7:34
1:ո,Թ3:5
5:6 Ա:Փ15:24:
5:7 1:ո,Թ4:11:
6:2
5:8 2:8:2:1:
Բ:0: 4

5:10 Փ:16:
Ա:Փ7:44:հԱն9:36:
՞մ՞մ1:2:13:
1:ո,Թ6:18:
1:ո,թ2:12
5:13 ՞մ՞մ1:29:
2:0:3:11
5:14 1:Փ:7:9:
1:ո,Թ6:1
5:15 1:Փ:4:10
5:16 Փ:3:5
5:17 հԱն11:30:
հԱ2:29:1:Փ:5:12
5:18 Ա:Ա19:13:
Ա:Ա24:14:15:125:4:
Փ:6:10:10:
Ա:Փ10:7:
1:Փ:9:7:9:14
5:19 1:Փ:18:16:
հԱն11:30
5:20 Ա:Ա13:11:
1:ո,Թ4:2:
Գ:1:1:3:2:15
5:21 1:ո,Թ6:13:
2:ո,Թ4:
5:22 աՄթ18:26:
հԱն6:1:հԱն5:11
5:23 1:ո,Թ2:9

Ուշի Ճեղս ՅՊԱ: 10 Ա:Ճ:7:
ՀՐ: հՀԿ: ՃԵՂՍ ՈՄՓՈԱ: ՔՔ:Հ:ՀՀ:
ՀԿ: ՈՄՓՈԱ: ՔՔ: ՀԿ:
ՈՒՇ ՊԱՌԱՌ ԱՆ ՃԵՂՍ ՈՄՓՈԱ: ՈՄԱ
ԿՄ ԽՀ: ՔՔ: ՔՔ: ՄԿ: ԽՀ:
ԳԱՂԵՔ: ԱԽԸՆԻ: ՈՂԱ: ՔԱ:
ՈՄՔ: ՔԱ: ՈՂԱ: ՔԱ: 12 ՈՒԱ
ՍՄ ԳԵՃ: ՈՂԱ: ԳԵ ՔՄՈԱ:
ՈՄՔ: ՄԵՐ ՊԱՌԱՌ ՊԱՌ ՊԱՌ:
ՈՂԱ: ՈՂԱ: ԱԽԸՆԻ: ՀԿ:
11 ՄՓԴ: ՄՈԱՃ: ՀՐ: ՀՀԿ:
ՄԿ: ԽՀ:
ՈՂԱ: ՈՂԱ: ՄՊԱՌ ՔԱ: ՄԵՐ:
ՄԵՐ: ՈՂԱ: ԳԵՄ: ՔՄ: ՀԿ:
ՔԱ: 13 ՈՒԱ: ՄԵՐ ՄԵՐ ՄԵՐ: ՄԵՐ:
ՈՂԱ: ՈՂԱ: ՄՊԱՌ ՔԱ: ՄԵՐ:
ՄԵՐ: ՈՂԱ: ԳԵՄ: ՔՄ: ՀԿ:
ՔԱ: 14 ՈՒԱ: ԱԽԸՆԻ: ՀԿ:
ՈՂԱ: ՈՂԱ: ԱԽԸՆԻ: ՀԿ:
15 ՈՒԱ: ԱԽԸՆԻ: ՀԿ:
ՈՂԱ: ՈՂԱ: ԱԽԸՆԻ: ՀԿ:
16 ՈՒԱ: ԱԽԸՆԻ: ՀԿ:
ՈՂԱ: ՈՂԱ: ԱԽԸՆԻ: ՀԿ:
17 ՈՒԱ: հԿԸՆՔ: ՈՄԳՂ ՔՄՔ: ՈՂԱ:
ՈՂԱ: ՔՂԱ: ՈՂԱ: ՈՂԱ: ՈՂԱ:
18 ՄՊԱՌ ՔՂԱ: ԱԽԸՆԻ: ՀԿ:
ՔՂԱ: 19 ՈՒԱ: ԱԽԸՆԻ: ՀԿ:
ՈՂԱ: ՈՂԱ: ԱԽԸՆԻ: ՀԿ:
20 ՈՂԱ: ԱԽԸՆԻ: ՀԿ:
ՔՂԱ: 21 ՈՂԱ: ԱԽԸՆԻ: ՀԿ:
ՈՂԱ: ՈՂԱ: ԱԽԸՆԻ: ՀԿ:
22 ՈՄԴ: ՈՂԱ: ԱԽԸՆԻ: ՀԿ:
ՈՂԱ: ՈՂԱ: ԱԽԸՆԻ: ՀԿ:
23 ԱՄՄ: ՔՂԱ: ՈՂԱ: ԱԽԸՆԻ: ՀԿ:
ՔՂԱ: 24 ՈՂԱ: ԱԽԸՆԻ: ՀԿ:
ՔՂԱ: 25 ՈՂԱ: ԱԽԸՆԻ: ՀԿ:

ከኢትዮ-ዶንድ ቅድመ ፍርድ በታ የደርሰል፡
 ሰለ-ቻን ጥን ንጂዢ-ተቻው ይከተላቸዋል፡
 25መልካም ሆኖም እንዲሁሆነ ዘላቂ ነው፡
 ዘልቂ ያልሆነ በጥርጋም እንዳ ተስወር እኩ
 ቅርጋም፡፡

፬ የአገልግሎቱ ስምና ትምህር-ቁጥር እንዲያደርግ
 ሰላ-ቻ ተቻቻቸው መለ ከበር እንደማግበብ
 ትው አድራሻው ይችሁበኩ:: የጥማሪያውን
 ተቻቻ ይቻቻውም፣ ወንድ-ዋጥቷል ሰላ ሆነ
 የሚገባውን ከበር እንደራቃቻቸው፣ ይልቀ
 ይሞ በክልሉ-ቻቻቸው የሚጠቀሙ አማካይ
 ተና ወቅድቸው ሰላ ሆነ የበለጠ ለ.ማ
 ለማድቸው ይገባል፡ እነዚህን ነገሮች አስተ
 የሚጠቀሙ፡፡

የጥናት የቅር

የማንኛው የሰበት ትምህር-ቁጥር በጥናትም፡
 ከይታቻን ከሳየሰለ ከሰበቶ ተናማ ቅልና
 አመነትና መንፈልጣቻን ከሚሸጠለበት
 ትምህር-ቁጥር የሚጠቀሙ ሆኖም፣ የ ሰው
 በሰበት ተወርሱል፡ እንዲቻቻ አስተ
 ወልም፡፡ ሰላ ቅልት ለመከራከር ለመግ
 ተት ከፌ ጉባኤ-ት አለው፣ እነዚህም ቅድ
 ተና፣ ቅልጋት ሰላ-ገንዘብ መጥሪ ተርጉሜ
 ያለበት-ለለ፡ የአውሃትን በተቀመና መንፈል
 ወው ከበር ትርፍ ማማቅ በማውሰድቸውና
 አለምና በተደረሰው ሰው መከላል የሚያ
 ባሩ ትርፍ ዝመግለ፡፡

የነገር ጥን አመነትና መንፈልጣቻን ብለን
 ከገር ከመከተት የር ተልቅ ትርፍ ነው፡፡
 የምክንያቱም ወደ የለም ዝመግለው የሚያ
 የነገር የለም፡ የሚያ የነገር ይዘን መግለጫ
 እንተላማ፡፡ የነገር ጥን ምግባር ለበበ ካለን
 የ ይጠቀዳል፡፡ የለጠው ለመሆን የሚፈልጉ
 የን ወደ ፍተናና ወደ ወጥመድ፡ እንደ
 ሆኖ ሰው ተና ወደ መጽሑፍና ወደ ተፋት
 ወደማየዝተው ወደ በዘ ከንተና ከፌ
 ወጪች ይመግቸለ፡፡ የምክንያቱም የገን
 ክብ የቅር የካኤት ሁሉ ሆኖ ነው፡ እንደ
 የፈቻቻቸው ሰላ ሰው የቅር የካኤት ሁሉ ከፌ
 ወጪች ይመግቸለ፡፡

፭ የቅር የካኤት ሁሉ ሆኖ ነው፡ እንደ
አመነት መንፈልጣቻን ብለን

6:1 እኩ: 6:5
 1መጥም:14:
 4:2:5:8
 6:2 1መጥም:11:
 4መጥ
 6:3 1መጥ:13:10
 4:1 1መጥ:16:
 2መጥ:2:14:3:4
 6:4 2መጥ:3:8:
 1:8:11:5
 6:6 ወሌደ:11:
 1መጥ:4:8:6:13:15
 6:7 አቶ:1:21:
 መጥ:9:17:መጥ:5:15
 6:8 ወሌደ:30:8:
 4:13:5
 6:9 መጥ:15:27:
 28:20:1መጥ:3:7
 6:10 ቀ:21:
 እ:6:7:21:
 1መጥ:3:3:5:19
 6:11 ቀ:3:5:6:
 1መጥ:1:14:2:2:
 2መጥ:2:22:
 3:10: 3:17
 6:12 ቀ:19:
 መጥ:25:46:1:8:9:25:
 26:4:6:3:12:
 1መጥ:1:18:8:03:1

6:13 ቀ:12:
 የከ18:33-37:
 1መጥ:5:21:
 2መጥ:4:1
 6:14 1ቀር:1:7:
 1ተመት:13:
 2መጥ:10:4:4:1:8
 6:15 ቀ:10:1:
 መጥ:36:3:8:23:47:
 1መጥ:11:17:
 2በመት:13:
 ደአ:5:17:14:1:
 19:16
 6:16 መጥ:10:4:2:
 የከ1:18:
 መጥ:11:36:
 1መጥ:17:
 1የከ1:7

፮ የቅር የካኤት ሁሉ ሆኖ ነው፡ እንደ
አመነት መንፈልጣቻን ብለን

6:17 ቀ:9: መጥ:62:10:1አርግ9:4: ቀ:12:20: 21:አርም14:17:
 1መጥ:4:10:6:18 መጥ:12:8:13: ሌ:4:28:1 መጥ:5:10
 6:19 ቀ:9: ተቀብ:6:20:አርመ:3:12 6:20 2መጥ:1:12:
 14:2:16 6:21 ቀ:10: ቀ:4:18:2 መጥ:2:18